

አንዳንድ ጉዳዮች ስለሜጋ ፕሮጀክቶቻችን

ዮናስ 02-21-18

ሰሞኑን በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠመው የሰላም መደፍረስ የሰው ህይወት ተቀጥቷል፤ ንብረትም ወድሟል። በተደረገ የሥራ ማቆም አድማ እና መንገድ የመዝጋት እንቅስቃሴ የዜጎች የዕለት ተዕለት ሕይወት ከመስተጓጎሉም ባሻገር በህዝቡ ላይ የስነልቦና ጫና መፈጠሩም እውነት ነው። የሚታዩት ተገቢነት የጎደላቸው እንቅስቃሴዎች በአገሪቱ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ተፅዕኖ አሳድረዋል። የሰላም መጥፋት በዜጎች ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ተረጋግቶ ለመኖር፣ ነግዶ ለማትረፍ፣ ተንቀሳቅሶ ለመስራት በአጠቃላይ ወጥቶ ለመግባት ስጋት ሆኗል።

በአገሪቱ ባለፉት 26 ዓመታት ሰላም በመስፈኑና ልማትን አጀንዳ በማድረጋችን አገራችንን ከየት አንስተን የት እንዳደረስናት ሁሉም ያውቀዋል። መለያዋ ድህነትና ጦርነት የነበረችው አገር አሁን ተከታታይነት ያለው ባለሁለት አሃዝ ዕድገት ማስመዘገቧ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ሳይቀር ምስክርነት አሰጥቷል። ህዝብን ተጠቃሚ ያደረጉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መስራታቸው፣ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች መገንባታቸው፣ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የማይታወቅበት አገር ዴሞክራሲን መለማመድና መተግበር መጀምሯልና ዛሬ ለደረሰንበት ደረጃ መድረስ መቻሏ ሰላም በመኖሩ ነው። ዛሬ በየአደባባዩ ለተቃውሞ መውጣት የተቻለው ዴሞክራሲ እየጎለበተ በመምጣቱ ነው። ሌላ ምስጢር የለውም።

ሁሉም ስኬት አልጋ በአልጋ በሆነ መንገድ የተደረሰበት አይደለም። የአመለካከትና የግንዛቤ ክፍተት ባለበት፣ የመልካም አስተዳደር ችግር ዓይኑን አፍጥጦ በሚታይበት፣ ሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት የአመለካከት ችግር በሰፋበት ሁኔታ ውስጥ ተጉዞ ነው እዚህ መድረስ የተቻለው። ሆኖም ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ ህዝብ በሚፈለገው ደረጃ እያንዳንዱን ተጠቃሚ ለማድረግ አላስቻለም፤ ዴሞክራሲውም

በሚጠበቀው ደረጃ እንዳይጎለብት አስተዋጽኦ አድርጓል።

አሁንም እንደ አገር ብዙ የሚቀሩና ሊሰሩ የሚገባቸው ሥራዎች አሉ። የዴሞክራሲና የመልማት መብት የአተገባበር እጥረት ይታይባቸዋል። በዚህም ምክንያት የተለያዩ የመልካም አስተዳደር፣ የፖለቲካ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ይታያል። አሁንም የመልካም አስተዳደር የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች ያልተሻገሩናቸው ተግዳሮቶች ናቸው። እነዚህ ችግሮች ደግሞ በህዝብ ላይ ቅሬታን ማሳደራቸው አልቀረም።

መንግሥት በተለያዩ መንገዶች እንደገለጸው ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው። ሊፈቱም ይገባል። በእዚህም መነሻነት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ተንቀሳቅሷል። አንዱና ዋናው የችግር መፍቻ እርምጃ ችግሮች እንዳሉ ማመን ፣ ችግሮችን መለየት፣ እንዴት እና መቼ እንደሚፈቱ አቅጣጫ አስቀምጦ መንቀሳቀስ ነው። በዚህ መልኩ መንግሥት ሥራ መስራት ጀምሯል። በገባው ቃል መሰረትም በፍርድ ቤት ጥፋተኝነታቸው ተወስኖባቸው በማረሚያ ቤት ለነበሩ እንዲሁም ተጠርጥረው ጉዳያቸው በህግ እየታየ ያሉትን በርከታ ሰዎች የአገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ይቅርታና ምህረት በማድረግ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ አድርጓል። ሌሎችም የጥፋታቸው ሁኔታ እየታየና በህጉ መሰረት እርምጃው የሚቀጥል መሆኑን አስታውቋል።

የወጣቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አስመልክቶ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስም የወጣቶች ተዘዋዋሪ የብድር ፈንድ በመመደብ የሁሉም ክልል ወጣቶች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ አመቻችቷል። ሌሎችም ህብረተሰቡን በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካው መስክ ተጠቃሚ የሚያደርጉ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል። ይህ ግን በአንድ ቀን ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም። ጊዜ ይጠይቃል። በሂደት ግን ሥራዎች ተሰርተው የህብረተሰቡን ጥያቄ መመለስ እንዳለባቸው ይታመናል። በዚህ መሰረትም የህዝቡን ጥያቄና ቅሬታ የመፍታቱ ሥራ እየተሰራ ይገኛል።

ሆኖም ግን በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች አሁንም የሚታዩ ህገ ወጥ እንቅስቃሴዎች አሉ። አዋራጁ ውንብድና ደግሞ በሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ላይ ያነጣጠሩት እና በፍፁም ተቀባይነት የሌላቸው ጥቃቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በቅርቡም ይሁን በሩቁ ጊዜ የነበሩ አንዳንድ ሁኔታዎች በህዝብ ጥያቄ ስም የህዝቡን ችግር በዘለቄታው ይፈታሉ ተብሎ የታመነባቸው እና በመገንባት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ናቸው። የባቡር ሀዲድ ብሎኖችን መነቃቃል፣ የስኳር ፋብሪካ ማሳዎችን ማውደም፣ የመሳሰሉቱ በህልውናችን ላይ የተቃጠሉ ሙከራዎች ናቸው።

ህገ መንግስታችን የዜጎችን የመቃወም መብት ያረጋገጠ፤ ህጋዊ የተቃወሞ ሰልፍ ለማድረግ የሚያስችል ሕግና ስርአትን ባበጀበት አግባብ በእነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲህ ያለ ድርጊት መፈጸም ያስጸይፋል፤ ትዝብትም ላይ ይጥላል። ህገ መንግስታችን የተለያዩ ጥያቄዎችን የማቅረብ መብት ብቻ ሳይሆን የተለየ ሃሳብ የመያዝና የማራመድ መብትንም አጎናጽፎናል። ይህ ባለበት ሁኔታ ልማትን እያጠፋን፣ ልማትን የምናመጣበት ነገር አይኖርም። ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት እየቀጨንና ከእያንዳንዱ ቤተሰብ በግብር መልክ እየተቆረጠ የተገነባን የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን እያወደምን እና እያጠፋን ችግሮችን መፍታት አንችልም። ያለውን እያወደሙ ተጨማሪ ልማትን መጠየቅ አይቻልም። ተገቢም አይሆንም።

ወጣቱ ትውልድ አገር ተረካቢ እንደመሆኑ መጠን ይህኛን አገር ወደፊት የማስቀጠል ግዴታ አለበት። የመቃወም መብቱን ያረጋገጠለትን ሕገ መንግስት የማክበርና የማስከበር ሃላፊነትም አለበት። ራሱን ከጥፋት ኃይሎች መነጠል አለበት። ወጣቱ ትውልድ የአገሪቱን ልማት ወደፊት ማራመድ፣ ሕጋዊ ጥያቄዎቹ እንዲፈቱለት ማድረግ የሚችለው ከመንግስት ለውጥ እንዲመጣለት በመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ጎን ቆሞ በጋራ ሲሰራም ጭምር መሆኑን ተገንዝቦ በዚህ ማእቀፍ ሊንቀሳቀስ ይገባል።

ከዚህ ውጭ ያለው ሁሉ የሞራልም ሆነ የህግ ተገቢነት የለውም። ህግና ስርዓት ባለበት አገርም የሰው ልጅ ህይወት ያለአግባብ መጥፋት፣ የመንግሥትም ሆነ የህዝብ ንብረት መውደም የለበትም። ስለዚህ ህግ

ሊከበር ይገባል። ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገባው በአገሪቱ ውስጥ አስተማማኝ የሆነ ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍንና የህግ የበላይነት እንዲከበር ደግሞ ህዝቡ ከመንግሥት ጋር ተባባሪና የመፍትሄውም አካል መሆን ይጠበቅበታል። ሰላም እንዲሰፍን፣ የህግ የበላይነት እንዲከበርና እንዲረጋገጥ በማድረግ በኩል መንግሥት ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ይህንን ኃላፊነቱን በሚገባ መወጣት ይኖርበታል። ለማናቸውም ስጋት የገባን በሙሉ ስለሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ስንል ተማጽኖ አቅርቦናል።